

አገዛዙ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁንና ምንደኞቹን በመጠቀም ያሰበውን አሳክቷል!!!

24/05/2020

ትናንትና ከጤና ሚኒስቴርና ከምርጫ ቦርድ ተብየው ኃላፊዎች መሰማት (hearing) እንደተረዳቸውት የጤና ሚኒስትር "ወረርሽኝ በዚህ ጊዜ በቁጥጥር ስር ይውላል! ብሎ መተንበይ የሚቻልበት ሁኔታ የለም!" በማለቱ፣ የምርጫ ቦርድ ደግሞ ሁለት የቢሆን ግምቶችን (scenarios) በማስቀመጥ "1ኛው ኮቪድ በቁጥጥር ስር የሚውል ከሆነ ምርጫ ለማኪያሌድ በቁጥጥር ስር መዋሉ ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ የሚቆጠር የዐሥር ወራት የዝግጅት ጊዜ ያስፈልገኛል። 2ኛው ኮቪድ የማይጠፋ ከሆነና ነገር ግን ስርጭቱ ቀንሶ አዲስ ተለምዶ ሁኔታ (the new normal) ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተነሥቶ 'ከጥንቃቄ ጋር ምርጫ ማድረግ ይቻላል!' ከተባለ ደግሞ ምርጫ ለማኪያሌድ ይህ ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ የሚቆጠር የዐሥራ ሦስት ወራት የዝግጅት ጊዜ ያስፈልገኛል!" በማለት አስታውቀዋል!!!

ጥያቄው የአገዛዙ ሕገመንግሥት አገዛዙ የሕዝብን ድምፅ ዘርፎ "አሸነፍኩ!" በማለት ይዘት የነበረው ሥልጣን መስከረም 25, 2013 ዓ.ም. እንደሚጠናቀቅና አገዛዙ ከዚያች ቀን ጀምሮ በሕዝብ ባልተመረጠበት ሁኔታ ለአንድም ቀን ቢሆን በሥልጣን ላይ መቆየት የማይችል መሆኑን በማያሻማ መልኩ የደነገገ በመሆኑ የጤና ሚኒስቴርና የምርጫ ቦርድ ተብየው የገለጹት ሁኔታ እስኪደርስ ድረስ "የመንግሥት ሥልጣን በማንና በምን ሁኔታ ተይዞ ይቆይ???" የሚለው ነው!!!

አገዛዙ ኢፍትሐዊ በሆነ ሒደት ይህንን የሦስት ቀን የመሰማትን (hearing) ሐሳብ በግብአትነት በመጠቀም በምንደኞቹ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የዳኞች ድጋፍ ሰጭ ጉባኤ ሕገመንግሥቱ ላይ ያልተጻፈ ነገር አስነበቦና አስወስኖ ሥልጣኑን ለማራዘም የቀረው ነገር ቢኖር ይህንን የምንደኞች ቡድን "ምርጫ እስኪከናወን ጊዜ ድረስ አሁን በሥልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የመቆየት ሕገመንግሥታዊ መብት አለው!" አስብሎ ማሳወጅ ብቻ ነው!!!

እንደሚመስለኝ እንደምታዩትም አገዛዙ ይህንን ፍላጎቱን ከመፈጸም አንዳችም የሚያደናቅፈው ነገር ያለ አይመስለኝም። ተቃዋሚዎች እንዳይቃወሙና ሕዝብን ለተቃውሞ በመጥራት ጫና ማሳደርና ይህንን የአገዛዙን ሕገመንግሥት ኢፍትሐዊ ጥረት ማስቆም እንዳይችሉም "ከአራት ሰው በላይ መሰባሰብ አይቻልም....!" ብሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲጠናቀቅም እንደገና በማራዘም ከሕዝብ ሊቀርብ የሚችለውን ተቃውሞ አፍኖ እስኪፈለገው ቀን ድረስ ለመድረስና ምርጫውን በራሱ እጅ አከናውኖ እንደለመደው የሕዝብን ድምፅ ዘርፎ "አሸነፍኩ!" ብሎ በማወጅ ቀጣይ የአገዛዝ ዘመኑን ለመቀጠል አስቧል ወይም ተዘጋጅቷል!!!

ተቃዋሚዎችም ሕዝብን ለተቃውሞ ላለመጥራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሳይሆን ኮቪድ 19ን ወረርሽኝ ሰብብ የሚያደርጉ ይመስለኛል። ቁርጠኛና ሐቀኛ ተቃዋሚ ፓርቲና ፖለቲከኛ ካለ ግን ኮቪድ 19 ከሚያደርሰው ጉዳትና አደጋ ይልቅ አገዛዙ በሕዝብና በሀገር ላይ የሚያደርሰው ጉዳት፣ አደጋና ጥፋት ሽህ ጊዜ እጥፍ ይበልጣልና አገዛዙ ሕገመንግሥት ኢፍትሐዊ በሆነ መንገድ ሥልጣኑን አራዝሞ ላልተወሰነ ጊዜ ሳይመረጥ ለመግዛት የሚያደርገውን ጥረት ሕዝብን ለተቃውሞና ለአድማ በመጥራት ለማስቆምና በግልጽና በሕዝብ ነጻ ተሳትፎ የየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልና ደጋፊ ባልሆኑና ከየትኛውም የጎሳ ፖለቲካ ጋር ባልወገኑ ገለልተኛ ምሁራን የሽግግር መንግሥት ተቋቁሞ በዚህ የሽግግር መንግሥት የዲሞክራሲ ተቋማት ተገንብተው ነጻ፣ ፍትሐዊና ተአማኒ ምርጫ ተኪያሊድ በሕዝብ የተመረጠ መንግሥት ሥልጣኑን እስኪይዝ

ድረስ ይህ የሽግግር መንግሥት ሀገሪቱን እንዲያሥተዳድር ለማድረግ ሕዝብን ይዞ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ መታገል ይኖርበታል!!!

እንዲህ ዓይነት ቁርጠኛ የአቋምና የመርሕ ተቃዋሚ ፓርቲም ሆነ ፖለቲከኛ አለን ወይ??? ነው ጥያቄው!!!

መልሱን "ተቃዋሚ ነን፣ ፖለቲከኛ ነን!" ለሚሉትና ለሕዝቡ እተወዋለሁ!!!

ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ጥበቅ መልእክት ቢኖር ግን አገዛዙ በዚህ ሕገወጥና ኢፍትሐዊ መንገድ ሥልጣኑን ማራዘም ከቻለና ቀጣዩ ምርጫ እሱ በፈለገው ጊዜ በእሱ እጅ የሚካሄድ ከሆነ ሌላ ዙር የወያኔ/ኢሕአዴግ የፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ሥርዓት ላይ እንደምትወድቅ ዕወቅ!!! ይህ እንዳይሆን የምትፈልግ ከሆነ የተፈጠረውን ክፍተት ተጠቅመህ ይህንን አረመኔ አገዛዝ ለመገላገል ከወዲሁ ተሟሟት!!!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው